

# የመንግስትን ስልጣን ለመረከብ ዝግጁነት አለ ወይ?

(ከሙሉቀን ገበየው)

ህወሃት (ወያኔ) ከግንቦት 1983 ጀምሮ፡ የኢትዮጵያን ህዝብ በመሳርያ ሃይል ቀፍድዶ በአምባገነን አስተዳደር ስር ጥሎታል። በተለያዩ የማጭበርበሪያ ዘዴው እየተጠቀመ አስከሬ አገዛዙን ቀጥሎል። በተለይ በታዋቂው የቅጥፈት ሴራው የ "ከፋፍለህ ግዛው" ዘዴው እየተጠቀመ ሲከፋፍለን፤ በተለይ ትላልቅ ጎሳዎችን እርስ በርሳችን በጠላትነት ስሜት እይሰበክ፤ እያጣላና እያጋጨ ለሶስት አስርት አመታት ቆይቷል። ጎሳን፣ ቋንቋን እንዲሁም ሃይማኖትን የሰቆቃ መግዣ መሳርያ አድርጎታል።

ብዙሐኑ ኢትዮጵያውያን በአሁኑ ግዜ ይህንን የወያኔን የማጭበርበሪያ አስከሬ የአገዛዙ ማራዘሚያ ዘዴው እንጂ የ ዲሞክራቲክ መፍትሄ አለመሆናቸውን ጠንቅቆ አውቆል። በእጁ ጠፍጠፎ የሰራቸውና ያደራጁቸው ኢሕአዴግ በሚል ግንባር የሰበሰባቸው የሃሰት የጎሳ ድርጅቶች፤ አሁን እንደ ቀድሞው በእውርነት ና በታማኝ ተላላኪነት ላለማገልገል ደፈር ማለት ጀመርዋል። ወያኔም እንደ ልቡ የሚቆጣጠርበት ህይልና ጉልበቱ እየደከመበት መጥቶአል።

ብዙሃኑን በወህኒ ቤት እስር ማጎሩ፣ በወፊላላ ማሰቃዎቹ፣ በአስከሬ ጭፍጭፋ መግደሉ፣ የዘር ማጽዳት ዘመቻ ማድረጉ፣ ማፈናቀሉና ንብረት መዘረፉ፣ መንግስታዊ የሽር ድርጊቱ፤ ሆድ የባሰውን ህዝብ የተቃውሞ ሰልፍ ሊያቆመው አልቻለም። የተቃውሞ ሰልፉ ከክልል ወደ ክልል እንደሰፋ እየተቀጣጠለ ቀጥሏል እንጂ አልተዳፈነም። አምባገነኑ አገዛዝ የፈልገውን ቢቅጣጥርና ምክንያት ቢስጥም 'የኪራይ ሰብሳብነት' የአድሎ ስራ ነው፣ የኤርትራ እጅ አለበት' እያለ ቢጮህም ጆሮ አላገኘም። እንደ ቀድሞው ማንንም ሊያሞኝ አልቻለም። የታፈነ ህዝብ አመጿል።

ወያኔ በሚጠቀምበት ጠንካራው የማግኛና የማስፈራሪያ ዘዴውን ጨምሮና የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች ድክመት ታክሎበት፤ የተቃዋሚው ሃይል ሲከፋፍል፣ ሲዳከም፣ ቅስመ ሲሳበር ተስተወሏል። በአንድ ድምጽ ለመጮህና ወያኔን የሚተካ ሃይል ለማደርግ የተለያዩ በዘውግና በብሄራዊነት የተደራጁትን የፖለቲካ ሃይሎች ለማሰባሰብ ብዙ ሙከራና ድካም ቢደረገም በቀላሉ የሚሰባብሩና የተባበሩ ድምጽ ሳይሆኑ ቀርቷል።

**ህውያት(ወያኔ) በዚህም ሆነ በዚያ መንገድ ስልጣኑን ቢያጣ፤ ጸረ-ወያኔ ኢትዮጵያውያን የመንግስትን ስልጣን ተረክቦ ሀገርን ለማስተዳደር ተዘጋጅተዋል ወይ?**

**ጥርስ ያለው፣ ጠንካራ፣ የተደራጀ የፖለቲካ ድርጅቶች ስብስብ ከአምባገነን አገዛዝ ወደ ዲሞክራቲክ አስተዳደር የሚያሻገር የተዘጋጀ ሃይል አለ ወይ?**

**ሰላምና ማረጋገጥን ማን ያስከብራል?**

**ባለመዘጋጀታችን የተነሳ የሚከሰት ፖለቲካው የሃይል ከፈተትስ አይኖርም?**

**ሁሉን በሀገር ጥላ ስር፣ ያለ አድሎ ፣ ዲሞክራቲክ አስተዳደር ለመትከል የተዘጋጀ ኢትዮጵያውያን ስብስብ አለ??**

**እንደ ቀድሞዋ ዩጎዝላቪያና ሶቭየት ህብረት ላለመፍራረስ የሚጥብቅን ዝግጁ ሃይል አለ??**

**በጎሳና ሃይማኖት ሰበብ ወያኔ ባሰቀመጠው መርዙ ምክንያት ሊነሳ የሚችለውን ግጭት የሚከላከልና የሚያስቆም ዝግጁነት አለ ወይ?**

**የኢትዮጵያን ድንበር ሉአላዊነት ከውጭ ጠላቶች የሚጥብቅ የተዘጋጀ ሃይል አለ??**

በአገራችን ከዳር አስከ ዳር የተነሳው የህዝብ ቁጣ የወያኔን ስሩን መንግሥት ለመንቀል ባለበት ግዜ እንዚህ አንገብጋቢ ጥያቄዎች በብዙሃኑ የለወጥ ፈላጊ መልካም ዜጎች እርፈት የሚነሱ ሆነው ተገኝተዋል።

በስልጣን ላይ ያሉት የአገዛዙ ቁንጮዎች በህሊናቸው ሰበአዊነትና ኢትዮጵያዊነት የሚሰማቸው ቢሆኑ ለሚወዱት ቤተሰባቸውን ልጆቻቸው ሲሉ፤ አለም አቀፋዊ ጉባኤ ጠርተው፤ ሁሉንም ተቀዋሚ ድርጅቶች፤ የሰራተኞች ማህበርን፤ የሲቭክ ድርጅቶችን፤ ታዋቂ የአገር ሙሁራናን ሽማግሌዎችን ያሳተፈ ጉባኤ አድርገው ሰላሚዊ የስልጣን ሽግግርን ማድርግ ይገባቸዋል።

ወያኔዎች ግን በተፈጥሮቸውና እስካሁን ባከናወኑት ፖለቲካዊ ድርጊታቸውና ያለመቻቻል ልምዶች ይህን ያደርጋሉ ብሎ መመኘት የዋህነት ቢሆንም በ ፖለቲካ ሳይንስ አይቻልም ማለት ግን አይቻልም ።

ኢትዮጵያውያን ግን እልቂት ለሌለበት ለውጥ ተዘጋጅተናል ወይ? በብዙሃኑ ዘንድ በወጡ ያለመዘጋጀትቻን ፍርሃት ያለ ሲሁን ይህም ጸህፍ ኢትዮጵያውያን ና የተለያዩ የተቃውሞ የ ፖለቲካ ድርጅቶች ግዜ ሳያጠፉ በቶሎ መዘጋጀት እንዳለባቸው ጥሪ ያደርጋል። አብዛኛው ህዝብ የወያኔ አስከሬ አገዛዝ አንድ ቀንም እንኳን እንዳይቀጥል ይመኛልና።